



የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

# ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

## FEDERAL NEGARIT GAZETA

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

አሰራር አራተኛ ዓመት ቁጥር ፲፱  
አዲስ አበባ-የካቲት ፳፭ ቀን ፳፻፱

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ  
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

14<sup>th</sup> Year No. 19  
ADDIS ABABA-4<sup>th</sup> March, 2008

ደንብ ቁጥር ፳፻፵፮/፳፻፱ ሺህ  
ሰለሌ ንብረት መንገት ማበረታቻዎችና ለአገር ውስጥ  
ባለሀብቶች ስለተከለሱ የሥራ መስኮች የወጣውን ደንብ  
ማሻሻል የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ  
..... ገጽ ፴፲፭፻፱

**CONTENTS**  
Regulation No. 146/2008  
Council of Ministers Regulation to Amend the  
Investment Incentives and Investment Areas Reserved for  
Domestic Investors Regulation ..... Page 4024

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፳፻፵፮/፳፻፱ ሺህ  
ሰለሌ ንብረት መንገት ማበረታቻዎችና ለአገር ውስጥ  
ባለሀብቶች ስለተከለሱ የሥራ መስኮች የወጣውን ደንብ  
ለማሻሻል የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

**Council Of Ministers Regulation NO - 146 /2008**  
**COUNCIL OF MINISTERS REGULATION TO**  
**AMEND THE INVESTMENT INCENTIVES AND**  
**INVESTMENT AREAS RESERVED FOR**  
**DOMESTIC INVESTORS REGULATION**

የሚኒስትሮች ምክር ቤት የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ  
ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ አስፈጻሚ አካላትን ሥልጣንና  
ተግባር ለመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር ፴፻፳፮/፲፱፻፺፰  
አንቀጽ ፭ እና በሌሎች መንገድ አዋጅ ቁጥር ፪፻፹፱/፲፱፻፺፱  
አንቀጽ ፮ እና ፱ መሠረት ይህን ደንብ አውጥቷል።

This Regulation is issued by the Council of Ministers  
pursuant to Article 5 of the Definition of Powers and  
Duties of the Executive Organs of the Federal Democratic  
Republic of Ethiopia Proclamation No. 471/2005 and  
Articles 6 and 9 of the Investment Proclamation No.  
280/2002.

ሐ. አጭር ርዕስ  
ይህ ደንብ «ሰለሌ ንብረት መንገት ማበረታቻዎችና ለአ  
ገር ውስጥ ባለሀብቶች ስለተከለሱ የሥራ መስኮች  
የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት (ማሻሻያ) ደንብ  
ቁጥር ፳፻፵፮/፳፻፱» ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።

1. **Short Title**  
This Regulation may be cited as the “Investment  
Incentives and Investment Areas Reserved for  
Domestic Investors Council of Ministers  
(Amendment) Regulation No.146/2008”.

ኧ. ማሻሻያ  
የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፹፱/፲፱፻፺፭  
እንደሚከተለው ተሻሽሏል፤

2. **Amendment**  
The Council of Ministers Regulation No. 84/2003  
is hereby amended as follows:

ሐ. የደንቡ አንቀጽ ፱ ንዑስ አንቀጽ (ሐ)፣ (ለ) እና  
(ረ) ተሠርዘው በሚከተሉት አዲስ ንዑስ  
አንቀጽ (ሐ)፣ (ለ) እና (ረ) ተተክተዋል፤

1/ Sub-articles (1), (3) and (5) of Article 4 of the  
Regulation are repealed and amended by the  
following new sub-articles (1),(3) and (5):

“ሐ. በማኑፋክቸሪንግ፣ በአግሮ ኢንዱስትሪ  
ወይም በርዳ በሚያወጣው ዝርዝር  
መመሪያ በሚወሰኑ የመረጃና መገናኛ  
ቴክኖሎጂ ልማት ኢንቨስትመንት  
መስኮች ወይም የግብርና ምርት  
ዓይነቶች ማምረት ሥራ የተሰማራ  
ማንኛውም ባለሀብት ካመረተው ምርት  
ወይም ከሚሰጠው አገልግሎት በያንስ፤

“1/ Where investor engaged in manufacturing,  
agro-industrial activities, or investment areas  
of information and communication  
technology development or the production of  
agricultural products to be determined by  
directives to be issued by the Board :

የንዱ ዋጋ 2.30  
Unit Price

ነጋሪት ጋዜጣ ፖ.ሣ.ቁ ፹፲፩  
Negarit Gazeta P.O.Box 80,001

- ሀ) ፶% (ሃምሳ በመቶ) የሚሆነውን የምርቱን ውጤት ወይም የሚሰጠውን አገልግሎት ወደ ውጭ የሚልክ ከሆነ፣ ወይም
- ለ) ፸፭% (ሰባ አምስት በመቶ) የሚሆነውን የምርቱን ውጤት ወይም የሚሰጠውን አገልግሎት ወደ ውጭ ለሚልክ ባለሀብት በምርት ወይም በአገልግሎት ግብዓትነት የሚያቀርብ ከሆነ፣

ለ፭ ዓመት ከገቢ ግብር ነፃ የመሆን መብት ያገኛል።”

“፫ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) በተጠቀሱት ሥራዎች የተሰማራ ባለሀብት ካመረተው ምርት ወይም ከሚሰጠው አገልግሎት ከ፶% (ሃምሳ በመቶ) በታች የሚሆነውን ወደ ውጭ የሚልክ ወይም ምርቱን ወይም አገልግሎቱን ለሀገር ውስጥ ገበያ ብቻ የሚያቀርብ ከሆነ ለሁለት ዓመት ከገቢ ግብር ነፃ የመሆን መብት ያገኛል።”

“፬ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፫) የተመለከተው በኖርም፣ ምርቱን ወይም አገልግሎቱን ለሀገር ውስጥ ገበያ ብቻ የሚያቀርብ ባለሀብት የመብቱ ተጠቃሚ እንዳይሆን በርዳ በሚያወጣው መመሪያ ሊከለከል ይችላል።”

፪. የደንቡ አንቀጽ ፭ ተሠርዞ በሚከተለው አዲስ አንቀጽ ፭ ተተክቷል፣

“፭ ነባር ድርጅትን በማስፋፋት ወይም በማሻሻል ስለሚሰጥ የገቢ ግብር ነፃ ማበረታቻ”

በዚህ ደንብ አንቀጽ ፱ ንዑስ አንቀጽ (፩) በተጠቀሱት የሥራ መስኮች የተሰማራና ከሚያመርተው ምርት ወይም ከሚሰጠው አገልግሎት በያንስ ፶% (ሃምሳ በመቶ) የሚሆነውን ወደ ውጭ የሚልክ ባለሀብት ምርቱን ወይም አገልግሎቱን ከ፳፭% (ሃያ አምስት በመቶ) በላይ በእሴት ካሳደገ ለሁለት ዓመት ከገቢ ግብር ነፃ የመሆን መብት ያገኛል።”

፫. የደንቡ አንቀጽ ፱ ተሠርዞ በሚከተለው አዲስ አንቀጽ ፱ ተተክቷል፣

- a) exports 50% (fifty percent) of his products or services: or
- b) supplies 75% (seventy five percent) of his product or services to an exporter as a production or service input: shall be eligible for income tax exemption for 5 years.”

“3/ An investor engaged in activities mentioned under sub-article (1) of this Article who exports less than 50% (fifty percent) of his products or services, or supplies his products or services only to the domestic market shall be eligible for income tax exemption for 2 years.”

“5/ Notwithstanding the provision of sub-article (3) of this Article, directives issued by the Board may prohibit exemption from income tax with respect to an investor who supplies his products or services only to the domestic market.”

2/ Article 5 of the Regulation is repealed and amended by the following new Article 5:

“5/ Income Tax Exemption for expansion or Upgrading of an Existing Enterprise

An investor engaged in activities mentioned under sub-article (1) of Article 4 of this Regulation who exports at least 50% (fifty percent) of his products or services and increases, in value, his production or services by over 25% (twenty five percent) shall be eligible for income tax exemption for 2 years.”

3/ Article 9 of the Regulation is repealed and amended by the following new Article 9:

“፱. ተሽከርካሪዎችን ከገምሩክ ቀረጥ ነፃ ለማስገባት ስለሚፈቀድ ሁኔታ

፩/ ማንኛውም ባለሀብት፣

- ሀ) ለሠራተኞች የአደጋ ጊዜ አገልግሎት የሚውሉ አምቦላንሶችን፣
- ለ) ለአስጎብኚነት ሥራ የሚውሉ አውቶቦሶችን፣ ከገምሩክ ቀረጥ ነፃ ማስገባት ይችላል።

፪/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ ቦርዱ፣

- ሀ) ለአስጎብኚነት ሥራ የሚውሉ እስከ ፫ የሚደርሱ የመስክ ተሽከርካሪዎችን፣
- ለ) ለሌሎች ኢንቨስትመንቶች እንደ ፕሮጀክቱ ዓይነትና ባህሪ የሚወስኑ ተሽከርካሪዎችን፣

ከገምሩክ ቀረጥ ነፃ ለማስገባት ስለሚፈቀድበት ሁኔታ መመሪያ ያወጣል።”

፫ ደንቡ የሚፀናበት ጊዜ

ይህ ደንብ በፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የሆነ ይሆናል።

አዲስ አበባ የካቲት ፳፭ ቀን ፳፯፻፱

መለስ ዜናዊ  
የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ  
ጠቅላይ ሚኒስትር

“9. Conditions for Importing Vehicles Duty Free

1/ Any investor may import duty free:

- a) ambulances used for emergency case of employees;
- b) buses used for tour operation services.

2/ Without prejudice to the provision of sub-article (1) of this Article, the Board may issue directives on conditions of importing duty free:

- a) up to three 4-wheel drive vehicles for tour operation services;
- b) Vehicles for any other investments depending on the type and nature of the project.”

3 Effective Date

This Regulation shall come into force up on the date of its publication in the Federal Negarit Gazeta.

Done at Addis Ababa, this 4<sup>h</sup> day of March, 2008

MELES ZENAWI  
PRIME MINISTER OF THE FEDERAL DEMOCRATIC  
REPUBLIC OF ETHIOPIA